

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ ሁለተኛ ዓመት ቁጥር ፵፫
አዲስ አበባ የካቲት ፳ ቀን
፪ሺ ፳ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

22nd Year No.43
ADDIS ABABA, 16th February, 2016

| ማውጫ | CONTENTS |
|--|--|
| <p align="center">አዋጅ ቁጥር ፱፻፴፬/፪ሺ፰ ዓ.ም</p> <p>ከኃላፊነት የተነሱ የሀገርና የመንግስት መሪዎች፣ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የምክር ቤት አባሎች እና ዳኞች የሚያገኟቸውን መብቶችና ጥቅሞች መወሰን (ማሻሻያ) አዋጅ.....ገጽ ፳፯፻፶፰</p> | <p align="center">Proclamation No.934 /2016</p> <p>Rights and Benefits of Outgoing Heads of State and Government, Senior Government Officials, Members of Parliament and Judges (amendment) Proclamationpage 8858</p> |
| <p align="center">አዋጅ ቁጥር ፱፻፴፬/፪ሺ፰</p> <p align="center"><u>ከኃላፊነት የተነሱ የሀገርና የመንግስት መሪዎች፣ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የምክር ቤት አባሎችና ዳኞች የሚያገኟቸውን መብቶችና ጥቅሞች ለመወሰን የወጣ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ</u></p> <p>ከኃላፊነት የተነሱ የሀገርና የመንግስት መሪዎች፣ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የምክር ቤት አባሎችና ዳኞች የሚያገኟቸውን መብቶችና ጥቅሞች ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር ፳፻፶፫/፪ሺ፩ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤</p> <p>በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት አንቀፅ ፶፭(፩) መሠረት የሚከተለው ታውጧል፡፡</p> <p>፩. አጭር ርዕስ</p> <p>ይህ አዋጅ “ከኃላፊነት የተነሱ የሀገርና የመንግስት መሪዎች፣ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የምክር ቤት አባሎች እና ዳኞች የሚያገኟቸውን መብቶችና ጥቅሞች መወሰን (ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር ፱፻፴፬/፪ሺ፰” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡</p> | <p align="center">PROCLAMATION No.934 /2016</p> <p align="center"><u>APROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE AMENDMENT OF RIGHTS AND BENEFITS OF OUTGOING HEADS OF STATE AND GOVERNMENT, SENIOR GOVERNMENT OFFICIALS, MEMBERS OF PARLIAMENT AND JUDGES</u></p> <p>WHEREAS, it has become necessary to amend the Rights and Benefits of Outgoing Heads of State and Government, Senior Government Officials, Members of Parliament and Judges Proclamation number 653/2009 ;</p> <p>NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Federal Democratic Republic of Ethiopian Constitution, it is hereby proclaimed as follows:</p> <p>1. Short Title</p> <p>This Proclamation may be cited as the “Rights and Benefits of Outgoing Heads of State and Government, Senior Government Officials, Members of Parliament and Judges (amendment) Proclamation No.934 /2016”.</p> |

የንዱ ዋጋ
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቶ. ፹፱፩
Negarit G. P.O.Box 80001

፪. ማሻሻያ

ከኃላፊነት የተነሱ የሀገርና የመንግስት መሪዎች፣ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የምክር ቤት አባሎች እና ዳኞች የሚያገኟቸውን መብቶችና ጥቅሞች ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር ፯፻፶፫/፪ሺ፩ እንደሚከተለው ተሻሽሏል፦

፩/ በአዋጁ በየትኛውም ክፍል “ፓርላማ” ተብሎ የተጠቀሰው ቃል “የፌዴራል ምክር ቤቶች” በሚል ተተክቷል።

፪/ የአዋጁ አንቀጽ ፪ ንዑስ አንቀጽ (፯) ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፯) ተተክቷል፦

፯/ “የምክር ቤት አባል” ማለት አፈገብኤን፣ ምክትል አፈገብኤን እና ማንኛውም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልን እና በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የፌዴሬሽን ምክር ቤት በቋሚነት የሚሰራ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባልን ያጠቃልላል።”

፫/ ከአዋጁ አንቀጽ ፪ ንዑስ አንቀጽ (፯) ቀጥሎ የሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፰) ተጨምሮ ነባሮቹ ንዑስ አንቀጾች እንደ ቅደም ተከተላቸው (፱)፣ (፲)፣ (፲፩)፣ (፲፪)፣ (፲፫)፣ (፲፬)፣ (፲፭)፣ (፲፮)፣ (፲፯)፣ (፲፰)፣ (፲፱) እና (፳) ሆነው ተሽጋሽገዋል፦

“፳/ ‘ቋሚ ኮሚቴ አባል’ ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም ፌዴሬሽን ምክር ቤት በቋሚነት የሚሰራ የቋሚ ኮሚቴ አባል ነው።”

፬/ ከአዋጁ አንቀጽ ፶፯ ቀጥሎ የሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፶፯ ተጨምሮ ነባሮቹ አንቀጾች እንደ ቅደም ተከተላቸው ፶፰፣ ፶፱ እና ፷ ሆነው ተሽጋሽገዋል፦

2. A amendment

The Rights and Benefits of Outgoing Heads of State and Government, Senior Government Officials, Members of Parliament and Judges Proclamation No. 653/2009 is hereby amended as follows:

1/ The word “parliament” appearing anywhere in the proclamation is hereby replaced by the word “Federal Houses”

2/Sub-article (7) of Article 2 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new sub-article (7):

7/ ‘Member of Parliament’ include the Speaker, the Deputy Speaker and any member of the House of Peoples Representatives of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and member of the House of Federation working permanently in the standing committees of the House of Federation;”

3/ The following new sub-article (8) is added after sub-article (7) of Article 2 of the Proclamation and the existing subsequent sub-articles are renumbered as sub-articles (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) and (20) :

8/ ‘Member of Standing Committee’ means member of the House of People’s Representatives of the Federal Democratic Republic of Ethiopia or member of the House of the Federation working permanently in a standing committee;”

4/ The following new Article 57 is added after Article 56 of the Proclamation and the existing subsequent Articles are renumbered as Article 58, 59 and 60:

“፲፯. ተፈጻሚነት

ይህ አዋጅ አዋጅ ቁጥር ፳፻፶፫/፪ሺ፰ በሥራ ላይ ከዋለበት ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ፌዴሬሽን ምክር ቤት በቋሚነት ላገለገሉና ለተሰናቡ የቋሚ ኮሚቴ አባላት ተፈጻሚ ይሆናል።”

፫. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ የካቲት ፳ ቀን ፪ሺ፰ ዓ.ም

ዶ/ር ሙሉቱ ተሾመ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

“57. Application

This Proclamation shall also apply to those members of the House of the Federation who served the House of Federation as permanent members of the standing committee from the time of entering into force of Proclamation No. 653/2009 and left the House.”

3. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 16th day of February 2016.

MULATU TESHOME (DR.)
PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA

